












































































እኔ፣ እኔ 	መፈለግ 	ማስፈለግ 	ማን 	ምንድን 	የት 	መቼ 	ለምን 	አይሆንም፣ አይደረግም 	ብዙ 	ሁሉም 
የእኔ፣ የእኔ 	እኛ፣ እናድርግ፣ የእኛ 	መቻል can	ማግኘት 	ማስቀመጥ 	መውሰድ 	ማዳመጥ፣ መስማት 	መጀመሪያ 	ከዚያ፣ ቀጣይ 	መጨረሻ፣ ማጠናቀቅ 	አንዳንድ 
አንተ/አንቺ/እናንተ፣ የአንተ/የአንቺ/የእናንተ 	እነርሱ፣ የእነርሱ 	መስጠት 	መጫወት 	ስሜት 	መምጣት 	ነገር፣ ተናገረ 	ላይ 	ውስጥ 	ትልቅ 	ጥሩ 
እርሱ፣ እርሱን 	እነርሱ፣ የእነርሱ 	ማድረግ 	መስራት 	ማንበብ 	መጻፍ፣ መሳል 	መመልከት፣ ማየት 	ታች 	ውጪ 	ጥቂት፣ ትንሽ 	መጥፎ 
እርሷ፣ የእርሷ 	ሰው ያልሆነ ነገር፣ ያ፣ ይህ 	መውደድ፣ ማፍቀር 	ማሰብ፣ ማወቅ 	መጠጣት 	መብላት 	መምረጥ፣ ማንሳት 	ቦራ 	ጠፋ 	ፈጣን 	ዝግ ያለ 
ጓደኞች አጋሮች 	አዋቂ አስተማሪዎች 	መርዳት 	መክፈት 	መክጋት 	መጠን፣ መፍትሔ መስጠት 	መጠበቅ 	አንደገና 	አዚህ፣ አዚያ 	ጸጥታ 	ተመሳሳይ 
አዎ 	አይ 	እርግጠኛ አለመሆን፣ ምናልባት 	ማቆም 	መሄድ 	መዞር 	ርቀት፣ ከፍተኛ 	እርፍት 	ችግር 	ዝግጅት 	የተለያዩ፣ ለውጥ 